



**አለም አቀፍ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ሁኔታ እና የኢትዮጵያ የወረርሽኝ ቅድመዝግጅት**

- የዓለም ጤና ድርጅት ባወጣው መግለጫ መሰረት ለመጀመሪያ ጊዜ የኮሮና ቫይረስ በቻይና ውሃን ግዛት/ክልል የኖቬል ኮሮና ቫይረስ መከሰቱን ታህሳስ 21 ቀን 2012 ዓ.ም አረጋግጧል።
- በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥርም እየጨመረ መሆኑን ድርጅቱ የገለጸ ሲሆን በትናንት እትም ባወጣው መረጃ መሰረት በአለም አቀፍ ደረጃ ሁለት ሺ ሰባት መቶ ዘጠና ስምንት (2798) ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸውን የገለጸ ሲሆን ከዚህ ውስጥ ሁለት ሺ ሰባት መቶ ስልሳ አንድ (2761) ያህሉ ሪፖርት የተደረገው ከቻይና መሆኑን ከማረጋገጡም በላይ እስካሁን በአለም አቀፍ ደረጃ የ 80 ሰዎች ህይወት በቫይረሱ ማለፉን ድርጅቱ ገልጿል። በሌላ በኩል 461 የሚሆኑት በቫይረሱ የተጠቁት አደገኛ ደረጃ ላይ እንደሚገኙ እና 5794 ደግሞ የተጠረጠሩ መሆናቸውን እንዲሁም ከቻይና ውጪ በ11 ሃገራት 37 ሰዎች ቫይረሱ እንዳለባቸው የተረጋገጠ መሆኑን ድርጅቱ አስታውቋል።

**በአለም አቀፍ ደረጃ ቫይረሱ የተገኘባቸው ሃገሮችና በቫይረሱ የተያዙ ሰዎችን ብዛት የሚያሳይ ሰንጠረዥ**

ሀገራት	የተረጋገጡ የኮሮና ቫይረስ ታካሚዎች
ቻይና	2761
ጃፓን	4
ኮሪያ ሪፐብሊክ	4
ቪትናም	2
ሲንጋፖር	4
አውስትራሊያ	4
ማሌዥያ	4
ታይላንድ	5
ኔፓል	1
አሜሪካ	5
ፈረንሳይ	3
ካናዳ	1
<b>አጠቃላይ</b>	<b>2,798</b>

- የበሽታው ስጋት በቻይና በጣም ከፍተኛ ሲሆን በአለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ መሆኑን የአለም የጤና ድርጅት እየገለጸ ይገኛል።
- በአገራችን ያለውን የቫይረሱን የቅድመ መከላከል እንቅስቃሴ በተመለከተ ቀደም ሲል በመገናኛ ብዙሀን የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት እንደገለጸው በሽታው ከተከሰተባቸው አገራት የሚመጡ

ተጋዥ ላይ ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት በቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ የሙቀት ልዩታ (screening) እና የበሽታ ቅኝት ለማድረግ የሚያግዙ የተጋዥ መረጃ እና አድራሻ በመሰብሰብ ክትትል እየደረገ ይገኛል።

- ወረርሽኝ ካለባቸው የቻይና ግዛቶች የሚመጡት ተጋዥ በየቀኑ በጤና ባለሙያዎች ክትትል በጤና ባለሙያዎች ክትትል እየደረገ ይገኛል።
- በዚህ መሰረት እስካሁን በበሽታው የተያዘ ሰው አለመኖሩ የታወቀ ሲሆን፤ ነገር ግን ከቻይና ዉሃን (Wuhan) ግዛት ካለው ዩኒቨርሲቲ የመጡ 4 ተማሪዎች መካከል አንዱ የጉንፋን መሰል ምልክቶች የታዩበት በመሆኑ ሌሎቹንም 3ቱ ተማሪዎች አብረው የመጡ በመሆናቸው በላይቶ ማቆያ ማእከል ክትትል እየተደረገላቸው ይገኛሉ።
- 4ተኛው ተጠርጣሪ የጉንፋን መሰል ምልክት ያሳየ ቢሆንም በአሁ ሰዓት የሁሉም ተጠርጣሪዎች የጤና ሁኔታ ጥሩ ደረጃ ላይ ይገኛል።
- ለ 4 ቱም ጠጠርጣሪዎች የላቦራቶሪ ናሙና ተሰርቶ ለጉንፋን መሰል በሽታ ነጋቲቭ መሆናቸው የተረጋገጠ ቢሆንም ለ ከፍተኛ ምርመራ ወደ ደቡብ አፈሪካ ተልከዋል።
- በሌላ በኩል ከቻይና ጓንቸ ግዛት ወደ ኢትዮጵያ የገቡ ሁለት ቻይናውያን መኖራቸውን የቻይና ኤምባሲ ባደረገው ጥቆማ መሰረት ተጓዥ በአውሮፕላን ማረፊያ ቢሚገኘው የምርመራ ቦታ ለ2 ሰዓታት አስፍላጊው ምርመራ ከተደረገላቸው በኋላ ሻይረሱ ካለበት አካባቢ ጋር ምንም ግንኙነት የሌላቸውና በሙቀት ልዩታ መሰሪያውም የተገኘ ምልክት ስለሌለ ወደ አገራቸው በሰላም የተመለሱ መሆኑ ታወቋል።
- በቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ ያለውን የምርመራ ስራ በተመለከተ የተጋዥ የጉዞ መረጃና ከማን ጋር እንደተገናኙ የሚያሳይ መረጃ በመሰብሰብ የምርመራ ስራው እየተካሄደ ሲሆን፤ ለዚህ ስራ በሰዓት ሺፍት ተጨማሪ ባለሙያዎች ተመድበው እየተከታተሉት ይገኛሉ። እየተደረገ ባለው ምርመራ ላይ ጥንቃቄ እና ትኩረት ከማድረግ አንጻር ከአየር መንገድ እና ከተለያዩ ኤምባሲዎች ጋር የመረጃ ልውውጥ እና በጋራ የመስራት ስራው ተጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን በኢትዮጵያ በሚገኙ አለም አቀፍ የአውሮፕላን ማረፊያዎች የእስክሪንግ ስራ ለመጀመር ዝግጅቶች ተጠናቀዋል።
- በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ያለውን የቅድመ መከላከል ስራውን ስንመለከት በወጥነት የዓለም አቀፍ ሁኔታን መከታተል እና ለሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት የማሳወቅ ስራ እተሰራ ነው። የድንገተኛ አደጋዎች ምላሽ የሚሰጠውን ማዕከል ስራ ለማስጀመር አስፈላጊው ዝግጅት ተጠናቋል። የሚመለከታቸውን ሁሉ የማንቀት እና በክልል ጤና ቢሮዎች በኩል ክትትል ማድረግ፣ የዝግጁነት እና ምላሽ ረቂቅ እቅድ ተዘጋጅቷል። በቦሌ ኤርፖርት ከአቦላ ጋር በማጣመር ልዩታ የተጀመረ ሲሆን አስፈላጊ ቁሳቁሶችም ተዘጋጅተው የማስገንዘቢያ ገለጻም ተሰጥቷል። የተጓዥ ክትትልም ከአቦላ ጋር በማጣመር እየተካሄደ ነው። ለተጓዥ ምክር ለመስጠት ከኢምባሲዎች ጋር እየተሰራ ነው። ላይቶ የማቆያ ቦታዎችን የመለየት እና የማመቻቸት፣ የቆጠራ እና የተጓደሉ ነገሮችን የመለየት የማሟላት ፣ የተለዩ የስጋት አካባቢዎች ላይ ስልጠና ለመስጠት የመዘጋጀት ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። ላቦራቶሪን ዝግጁ ማድረግና የማመቻቸት፣ የዓለም የጤና ደርጅት መመሪያዎችን ለሚያስፈልጋቸው የማዳረስ፣ የጋዜጣዊ መግለጫ የመስጠት እና ሕብረተሰቡን የማንቃት፣ አስፈላጊ የኮሚኒኬሽን ማቴሪያሎችን የማዘጋጀት እና የማሰራጨት ተግባራት ከመከናወናቸውም በላይ ከአፍሪካ ሲዲሲ እና የዓለም የጤና ድርጅት ጋር በምክር እና ራኤጅንትን በመተላለጥ በትብብር ለመስራት ስምምነት ላይ ተደርሷል። እንዲሁም የብሔራዊ ታስክ ፎርስ የማቋቋም ስራዎች ተሰርተዋል።

